







የሳኪማ መዝሙር

-  Ursula Nafula
-  Peris Wachuka
-  Dawit Girma
-  Amharic
-  Level 3

(imageless edition)






ሳኪማ ከቤተሰቦቹና ከ4 ዓመት ታላቅ እህቱ ጋር
ይኖራል። የሚኖሩት ባንድ ሃብታም ሰውዬ መሬት ላይ
ነው። ባለሳር ክዳን ጎጂቸው በመደዳ ከበቀሉ ዛፎች
ማዶ ትገኛለች።




ሳኪማ 3 ዓመት ሲሆነው ታመመና የዓይን ብርሃኑን
አጣ። ሳኪማ ባለተሰጥኦ ልጅ ነበር።




ሳኪማ የ6 ዓመት ልጆች እንኳ የማይሰሯቸውን በርካታ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ከመንደሩ ትልልቅ ሴቶች ጋር ቁጭ ብሎ ጠቃሚ ቁምነገሮችን ይወያያል።



የሳኪማ ቤተሰቦች በሃብታሙ ሰው ቤት ውስጥ
ይሰራሉ። ጠዋት በማለዳ ከቤታቸው ይወጡና ማታ
ወደቤታቸው ይመለሳሉ። ሳኪማ ደግሞ ከትንሽ እህቱ
ጋር ይቆያል።




ሳኪማ መዝሙር መዘመር ይወዳል። አንድ ቀን እናቱ
ጠየቀችው፣ <<ከየት ነው እነዚህን መዝሙሮች
የተማርካቸው ሳኪማ?>>




ሳኪማም መለሰ <<ራሳቸው ይመጣሉ እማዬ።
በጭንቅላቴ እሰማቸዋለሁ ከዚያም እዘምራለሁ።>>



ሳኪማ ለእህቱ ይዘምርላታል በተለይ ሲርባት
ሲርባት። ተወዳጅ ዜማዎቹን ሲያዜም እህቱ
ትሰማዋለች። ወዲያ ወዲህ እየተወዛወዘች በዜማው
ትመሰግለች።




<<ደግመህ ደጋግመህ ልታዜምልኝ ትችላለህ
ሳኪማ>> እህቱ ለመነኛው። ሳኪማም ጥያቄዋን
ተቀብሎ እስኪበቃት ደጋግሞ አዜመላት።



አንድ ምሽት ቤተሰቦቹ ወደቤት ሲመለሱ በጣም
ተክዘው ነበር። ሳኪማ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ
አወቀ።




<<እማዬ፣ አባዬ ምንድነው? ምን ችግር አለ?>>
ሳኪማ ጠየቀ። የሃብታሙ ሰው ልጅ መጥፋቱን
ሳኪማ ተረዳ። ሰውዬው በጣም አዘነ፣ ብቸኝነትም
ተሰማው።




<<አዜምለታለሁ። እንደገናም ደስተኛ ይሆናል>> አለ
ሳኪማ ለቤተሰቦቹ። ቤተሰቦቹ ግን ጆሮ ዳባ ልበስ
አሉት። <<እሱ በጣም ሃብታም ነው። አንተ ደግሞ ተራ
አይነ ሰውር ነህ። የአንተ ዜማ የሚረዳው
ይመስልሃል?>>




ነገር ግን፣ ሳኪማ ተስፋ አልቆረጠም። ትንሷ እህቱም
ትረዳዋለች። «የሳኪማ ዜማዎች በራብኝ ጊዜ
ያረጋገኛል። ሃብታሙን ሰውዬም እንዲሁ
ያረጋገጥታል።»




በቀጣዩ ቀን ወደ ሃብታሙ ቤት መርታ እንድትወስዱ
ሳኪማ እህቱን ጠየቃት።



ከአንድ ትልቅ መስኮች በታች ቆሞ ተወዳጁን ዜማ
አዜመ። ቀስ ብሎ የሃብታሙ ሰው ጭንቅላት በትልቁ
መስኮች በኩል መታየት ጀመረ።



ሰራተኞቹ እየሰሩ የነበረውን አቆሙ። የሳኪማን
ቆንጅዬ ዜማ ማዳመጥ ጀመሩ። ነገር ግን አንድ ሰው
አንዲህ አለ <<ማንም ሰው ቢሆን አለቃችንን
ሊያዝናናው ወይም ሊያጽናናው የሚችል የለም። ይህ
አይነ ሰውር ልጅ የሚችል ይመስለዋል እንዴ?>>




ሳኪማ ማዘመን ጨረሰና ሊመለስ ሲል ሃብታሙ
ሰውዬ ፈጥኖ ወጣና <<እባክህ እንደገና አዚም>>
አለው።



በዚያው ቅጽበት ሁለት ሰዎች በቃሬዛ አንድ ሰው
ይዘው መጡ። የሃብታሙን ሰውዬ ልጅ ተነክሶ ጉዳት
ደርሶበት መንገድ ዳር ወድቆ ነው ያገኙት።



ልጁን ደግሞ ስላየው ሃብታሙ ሰውዬ በጣም
ተደሰተ። ምቹት ስለሰጠው ሳኪማ ተደሰተ። ከዚያ
ልጁንና ሳኪማን ወደ ሃኪም ቤት
ወሰዳቸው፤ ሳኪማም እንደገና አይነ ማዬት ቻለ።



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

የሳኪማ መዝሙር

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Peris Wachuka

Translated by: Dawit Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).